

ያደባ የሳንባ ነቀርሳ፣ ለበሽተኛ የሚሰጥ መረጃ (2016-09-19)

የቅድሚያ መከላከል ህክምና በማይሰጥበት ወቅት።

የተላላፊ በሽታ ሓኪሞች፣ የተላላፊ በሽታ መከላከያ ልሳን።

አንድ ሰው በሽታው እንዴት ይተላለፍበታል?

የሳንባ ነቀርሳ ባክቴሪያ ከአንድ ሰው ወደ ሌላ የሚዛመተው በዓየር ውስጥ ነው። ይህ የሚሆነው በበሽታው የተለከፈውና ማጋባት የሚችል ሰው ሲስል፣ በቅርቡ የሚገኝ ሰው ባክቴሪያውን በትንፋሹ ሲስብ ነው።

ያደባ ሳንባ ነቀርሳ ምንድን ነው?

ነቀርሳው የተላለፈባቸው ሰዎች ሁሉ አይታመሙም። የብዙ ሰዎች ተፈጥሯዊ የበሽታ መከላከያ ኃይል ባክቴሪያው እንዳያድግና እንዳይሰራጩ ሊገታው ይችላል። በዚህ መልኩ ባክቴሪያው ሰውነት ውስጥ እያለ አድብቶ ይቀመጣል። በዚህ ሁኔታ የሚገኘው ነው **ያደባ ሳንባ ነቀርሳ** የሚባለው።

ያደባ ሳንባ ነቀርሳ በሽታ አይደለም

ከደም ምርመራ (IGRA-Test) ወይም ከቆዳ ምርመራ (Tuberkulintest) በኋላ ያደባ ሳንባ ነቀርሳ አለብዎት ከተባለ **ሙሉ በሙሉ ጤነኛ** ነዎት ማለት ይቻላል። እናም በሽታውን ወደ ሌላ ሰው ማጋባት አይችሉም። ይሁን እንጂ በሕይወት እስካሉ ድረስ በሽታው አንድ ቀን ሊከሰት ይችላል የሚል ስጋት ይኖራል። ሆኖም ይህ የሚያጋጥምበት ዕድል በጣም የመነሻ ስለሆነ አብዛኛዎቹ ያደባ ሳንባ ነቀርሳ ያለባቸው ሰዎች ህክምና አይደረግላቸውም።

በአንዳንድ ሁኔታ የቅድመ መከላከል ህክምና ሊሰጥ ይችላል

አንዳንድ ሰዎች ላይ በሽታው ኋላ ሊከሰትባቸው ይችላል የሚል ስጋት በእጅጉ ካለ የቅድመ መከላከል ህክምና እንዲያደርጉ ይጋበዛሉ። ይህ ህክምና የሚደረግው በቅድሚያ ለህፃናትና ለታዳጊዎች ሲሆን ከእርግጠናና ከወሊድ ጋር በተያያዘ ምክንያቶችም ይሰጣል። በተጨማሪም የተፈጥሮ በሽታ የመከላከል ኃይላቸው የተዳከሙባቸው ለምሳሌ፣ የካንሰር ህክምና የሚያደርጉ፣ ኢንሱሊን የሚወስዱ የስኳር በሽተኞች፣ ከባድ የኩላሊት ችግር ያለባቸው ሰዎችም ይደረግላቸዋል። የቅድመ መከላከል ህክምና አንዳንድ ጊዜ በቅርቡ የሳንባ ነቀርሳ ሊያዘቸው ሰዎችም ይደረጋል።

ሐኪምን ማነጋገር

ወደፊት ዘላገ ያለ ሳል (ከሶስት ሳምንታት በላይ)፣ በመኝታ ግዜ በላብ መዘፈቅ፣ ትኩሳትና ያልታሰበ የክብደት መቀነስ ከታየበት የሳንባ ነቀርሳ ምርመራ ለማድረግ ሐኪምን ያነጋግሩ። እርጉዝ፣ ወይም ኢንሱሊን የሚወስዱ የስኳር በሽተኛ ከሆኑ፣ ከባድ የኩላሊት ችግር ካለብዎት የካንሰር ህክምና የሚያደርጉ ከሆኑ፣ ወይም በሌላ ምክንያት የተፈጥሮ በሽታ የመከላከል ኃይልዎ ከተዳከመም ሐኪምዎን ከማነጋገር ወደ ኋላ አይበሉ። እነዚህ ሁኔታዎች በሚከሰቱበት ጊዜ የሳንባ ነቀርሳ ሊጠቁ ያለው ዕድል ከፍተኛ ነው።

የግንኙነት መግለጫ (Kontaktuppgifter)

የበሽተኛ መቀበያው ስም (Namn på mottagningen)

.....

ስልክ ቁጥር / የበሽተኛ መቀበያው የሚደወልበት የስልክ ስዓት (Telefonnummer/telefonid till mottagningen)